

የወያኔ የስምምነት ሰነድ/ህገ መንግስት/

በበርሀ በውንበድና ዘመን በኢሳይያስ አፈወርቄ በመለስ ዜናዊ እና በሌነጮ ለታ ኢትዮጵያ እንዴት አድርገን እናጥፋት፤ ይህን የጥፋት ዘመቻችን ለማፋጠን ለጥፋተ ሥራችን እንቅፋት የሚሆነውን አማራ ከሌሎች ብሄረሰቦች እያጣላ ለአፈጻጸም የጋራናል ያስማማናል ያመቸናል የሚሉትን የውልሰነድ ጽፈው የተጠቀሙበትን ቤተመንግስት ሲገቡ ከአማራው ጋር ያጣሏቸውን ገለሰቦች አሰባስበው ህገመንግስት በሚል ሰይመው ኢትዮጵያንና አማራውን በማነጣጠል እየአጠፉበት ነው። ወደፊትም ሊያጠፉበት አቅደዋል ለዚህም ነው ህገመንግስቱ የሚቀየረው በኛ መቃብር ላይ ነው የሚባለው። ይህ የወያኔና የአነግን የስምምነት ሰነድ ምን እንደሚል በአጭሩ አናያለን። አያየንም እንገመግማለን። ተወያይተንም ለጋራ ወሳኔ እንበቃለን።

የወያኔ የስምምነት ሰነድ/ህገመንግስት/ አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 1 የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ህዝቦች የኢትዮጵያ ሉአላዊ ስልጣን ባለቤት ናቸው ይላል ። ይህ ሰነድ እወቅና የሰጠውና የሚሰጠው ብሄር ብሄረሰቦች እና ህዝቦች ለሚላቸው ቡድኖች ነው። ለግልሰብ ነጻነት ፣መብት፣ እወቅና አልሰጠም ምክንያቱም ገለሰብ ዘርን ጎሳን ብሄረሰብን ስለማይለይ ፍቅርን እነጂ ጥላቻን ስለማይመጣ በዚህም የወያኔን የማጣላት የመበታተን እቅድ ስለ ማይፈጸም። በወያኔ ህገመንግስት ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ በግለሰብ ደረጃ የኔ ነው የሚለው ምንም ነገር የለም የክልል መንግስታት በየክልላቸው የስልጣን ባለቤትነት የማን እንደሆነ

መብትና እወቅና የሰጠው የክልሉ ስም መጠሪያ ለሆኑት ነገዶች ነው። በአማራ አማራ በትግራይ ትግራይ በኦሮሞ ኦሮሞ ወዘተ ሲሆኑ ከዚህ በተቃራኒ በአማራና በጋምቤላ የሚኖሩ ብሄር ብሄረሰቦች እና ህዝቦች ናቸው ይላል። ለምንድን ነው የአማራው ህገ ከሌሎች የተለየው መልሱን እያንዳንዱ አገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ አንብቦና መርምሮ እንዲደርስበት ይፈለጋል።

የወያኔ እና የአነግ የስምምነት ሰነድ ወደየ ክልሎች ሲወረድ እያንዳንዱ ነገድና ጎሳ አማራውን ተከታትሎ እንዲያጠፋው በእቅድ የተያዘ በመሆኑ አማራው በየክልሎች የሥልጣንና የመብት ባለቤትነት መብት እንዳይኖረው ተደርጓል። በዚህም ምክንያት አማራው ከቤንሻንጉል ጉምዝ፣ከጂማ ዞን ከወለጋ ከኢሊባቡር ከሀረር ወዘተ እንደ ዱር አወሬ እየታደነ በቀስት ፣በገጅራ፣ በጥይት፣በመርዝ እየተገደለ እስካሁን የኖረው ወደፊትም እንዲኖር እየተፈለገ ያለው ይህ ሁሉ የተፈጸመውና ወደፊትም ሊፈጸም የታቀደው በወያኔዎች የማጥፊያ ስምምነት ሰነድ /ህገመንግስት/ ነው። ታዲያ ተጨፍጫፊው ኢትዮጵያዊ ምን ያስባል መልሱን ለአንባቢያን ለወይይት ትተነዋል።

የአማራ ክልል በምእራፍ 2 አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 1 የአማራ ክልል ህዝቦች የብሄራዊ ክልላዊ መንግስቱ የበላይ ሥልጣን ባለቤቶች ናቸው ይላል፤ ከዚህላይ ለሁሉም ነዋሪዎች እኩል መብት ሰጥቷል፤ በዚህ ላይ አማራው ኢትዮጵያዊ ወገኖቹን አቀፎና ደግፎ እንዲይዝ በመደረጉ አማራው ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ጥፋት የማይፈልጉ ሁሉ እጅግ በጣም ደስተኞች መሆናቸውን የአማራ ህልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ያምናል። በዚህ የአንድነት ኑሮም ደስተኛ መሆኑንም ያረጋግጣል።

ሙላት በላይ

ቁጥር 6 ይቀጥላል